

# ግንቦት ሰባቶች ተዋጋን አሉ ፤ ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ (ቆንጂት ስጦታው)

November 17, 2016

የናንተን ጥይት ተኮሳችሁ ወይ ስንል ፣ በአማራ ቀለሃ ዜና ሰሩ !

በቃፍታ ሁመራ አከባቢ በአማራ ገበሬዎችና በሕወሓት ጦር መካከል ጦርነት ከተጀመረ ስንበትበት ብሏል፤ ይህም መረጃ በማህበራዊ ድረገጽ በተከታታይ በአማራ አክቲቪስቶች ሲለቀቅ ከርሟል። በግንቦት ሰባት ሚዲያ በኢሳት ሳይቀር የነጻነት ሃይል የሆኑ የአማራ

ገበሬዎች በቃፍታ ሁመራ እየተዋጉ እንደሆነ ተነግሮናል። ስምተናል። የእውር ድንበር ፕሮፓጋንዳ።

ከዚህ ጎን ለጎን ሰሞኑን በግንቦት ሰባት ላይ ዲያስፖራዎች ጥያቄ እያነሱ ነው። ግንቦት ሰባት ከወሬ ውጪ አንዲት ነገር በተግባር የሰራው የለም። ችግሩ ምንድነው ኪሳቸንን ማራቆት ብቻ ነው ያሉ ዲያስፖራዎች ሲጮኹ ቀሪው እያገረመረመ ነው። በዚህም ላይ ኤርትራ ውስጥ ግንቦት ሰባት በወታደራዊ ጥገኝነት እየኖረ በአርበኞች ግንባር ወታደሮች ይነግዳል። ግንቦት ሰባት በባዶ ሜዳ በፕሮፓጋንዳ የሚኖር ድርጅት ነው የሚሉ የአርበኞች ግንባር የዲያስፖራ አመራሮች የአስመራው ጋብቻ መፍረሱን እየነገሩ ነው። በአስመራም በመግዛው ጌጡና በብርሃኑ ነጋ ቡድኖች መካከል ቅራኔ ተፈጥሮ አቶ ሙሉአለምና አቶ አዚዝ ከዲያስፖራው ጎራ ሽምግልና ዘምተው አልተሳካላቸውም። የግንቦት ሰባት የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን አጣብቂኝ ውስጥ ከቶታል።

ሌላው ደግሞ የኢሳት ጋዜጠኞችና የግንቦት ሰባት ተቆርቋሪ ነን የሚሉ የተወዛገቡ ባዜኔዎች (የብርሃኑ ፍየሎች) በከፍተኛ የስድብ ፖለቲካ ላይ ተጠምደዋል። ይህ የስድብ ፖለቲካ የመነጨው ሃሳብን በሃሳብ ለመመለስ አለመቻልና እውነታን ለመደበቅ የተሰራ ስራ ነው። ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ይልቅ የፖለቲካ ስነ ምግባር ላይ የተጠመዱት የኢሳት ጋዜጠኞች ከስድብ ሰውን ከማዋረድና ከመዘርጠጥ ውጪ አንድም በሳል ሃሳብ በማህበራዊ ድረገጽ ሲጽፉ አይታይም። ይህም የፖለቲካ ኪሳራን ያመለክታል። የግንቦት ሰባት ካድሬዎች ከድርጅታዊ ስነስርዓትና የፖለቲካ እውቀቱ ስላሌላቸው ይህን ያህል ትኩረት ሰጥቶ የነሱን ዝለፋና ብልግና ማዳመጥ አይገባም።

ውደ ቃፍታ ሁመራ ውጊያ ስንመለስ እኛ ተዋግተናል የሚሉት ግንቦት ሰባቶች ላም ባልዋለበት ኩብት ለቀማ ነው፤ ይህ ፕሮፓጋንዳ በሻእቢያ የተዘጋጀው በሁለት ጉዳይ ነው። ከዲያስፖራው በተሰበሰበው የውጪ ምንዛሬ የደለበው ሻእቢያ የዲያስፖራውን አፍ ለማዘጋትና በሃገር ቤት የኮማንዶ ፖስቱን ስራ ለማጠናከር ያደረገው ስራ ነው። ግንቦት ሰባት ብዲያስፖራው ጥያቄ ፍራቻ ብቻ የወለደው የሃሰት ፕሮፓጋንዳ የሃገር ቤቱት ትግል እንዲዳከም ከማድረጉም በላይ ወያኔ በሰብብ አስባቡ የሚያድረገው ግድያና አፈና እንዲባባስ በር ይከፍታል። ይህች ፕሮፓጋንዳ ነገ አትደገምም። በተግባር ታዩታላቸው። እየታገለ ያለ ገበሬው ሆነ ሳለ ግንቦት ሰባት ድንበር በሻእቢያ የተሰጠውን ማላዘኑ ከተጠያቂነት አያድነውም።

በስተመጨረሻ ሄኖክ የሸጥላ በከተበው ጽሁፍ ልዝጋው

ሙሉቀን ተስፋው ወደ ፋሲል የኔ አለም ሰሞኑን ስልክ ደውሎ ነበር

« ጭርርርርርር ጭርርርርርር »

ፋሲል የኔ አለም « ሄሎ »

ሙሉቀን ተስፋው « ሰላም ፋሲል ሙሉቀን ነኝ »

ፋሲል « ታዲያስ ሙሉቀን ! »

ሙሉቀን « አለሁ እንደምን ነህ ፋሲል ? እኔ የምልህ የነፃነት ሃይሎች የምትሏቸው እነማንን ነው ? »

ፋሲል « የአማራ ገበሬዎችን »

ሙሉቀን « አመሰግናለሁ »

የአማራ ገበሬዎች አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከነፃነት ሃይልነት ፣ ወደ ግንቦት ሰባት ጦርነት ተሸጋገሩ ። የሚገርመው ቃፍታ ላይ የተደረገውን ውጊያ « እነሱ እንዳሉት » የግንቦት ሰባት ታጋዮች ያደረጉት ከሆነ ፣ ከድርጅታቸው ግንቦት ሰባት አስቀድሞ ለሙሉቀን ተስፋው መረጃውን የሰጡት ሙሉቀን ነው እንዴት የድርጅቱ መሪ ?

እየጠየቅን አይደለም?